



**ለዘር ፍትሃዊነት እና አካታችነት ማዕከላት፣ የፕሮፖዛሎች ግብዣ**

ማስታወሻ፡ የተግባር እና ትክክለኛ ትግበራ ከዚህ በታች ላሉት ጥያቄዎች ዝርዝር መረጃ ይሰጣል።

**መግለጫ፡**

የ ብዝሃነትና አካታችነት ማዕከል ከ ትምህርት ማሻሻያ እና ኢኖቬሽን ጽ/ቤት ጋር በመተባበር በ OHSU በመማር ማስተማር አካባቢ ውስጥ መከባበርን፣ ፍትሃዊነትን እና አካታችነትን ለማጎልበት ቁርጠኛ ነው። የዘር እኩልነት እና ተካታችነት (Racial Equity and Inclusion, REI) የገንዘብ ድጋፍ ዕድሎች አሁን ባለው የብዝሃነት ግቦች ላይ ተፅዕኖ በሚያሳድሩ የፈጠራ ውጥኖች ላይ ያተኩራሉ፣ ነገር ግን በOHSU ውስጥም የፀረ-ዘረኝነት እርምጃን ለማነቃቃት እና ለማቆየት ያነጣጠሩ ናቸው።

የ REI የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ግቦች የሚከተሉት ናቸው፡-

- a. ፋኩልቲዎችን፣ ሠራተኞችን እና ተማሪዎችን ዘረኝነትን እና የዘር እና የጾታን፣ የዘር እና መደብነትን፣ የዘር እና ሆሞፎቢያን፣ የዘር እና የዕድሜ አድልዎ፣ እንዲሁም የዘር እና የችሎታ አድሎ መካከል ያለውን ግንኙነት ለመጋፈጥ በንቃት እንዲሳተፉ ለማበረታታት፤
- b. በ OHSU ውስጥ በትምህርት ፕሮግራሞች ውስጥ የቅጥር ምልመላ እና የማቆየት ጥረቶች ውስጥ ፀረ-ዘረኝነት ልምዶችን ለማስተዋወቅ፣ እና
- c. ለሰብአዊነት ዋጋ የሚሰጡ፣ ፀረ-ዘረኝነትን የሚያበረታቱ እና ሁሉም ድምፆች እንዲሰሙ እና ዋጋ እንዲያገኙ የሚያስችላቸውን የትምህርት ንቅናቄዎች እና ፖሊሲዎች ልማት ለመደገፍ።

ለአነዚህ ፕሮፖዛሎች ቅድሚያ ይሰጣል፡-

- በማንነቶች መሰብሰቢያ ላይ ለሚያተክሩ እና ለሚያበረታቱ
- ከተለያዩ የማህበረሰብ ቡድኖች ወይም ድርጅቶች ጋር ለሚሳተፉ እና ለሚተባበሩ
- ከሠራተኛ ግብዓት ቡድኖች እና/ወይም ከሌሎች ተመሳሳይ ሠራተኛ- ወይም የተለያዩ እና አካታች አካባቢዎችን ከሚያሳድጉ በተማሪ ከሚመሩ ቡድኖች ጋር አጋርነት ለሚፈጥሩ።

**ብቁነት፡**

1. ማንኛውም የ OHSU ፋኩልቲ፣ ሠራተኛ፣ ተማሪ፣ ነዋሪ፣ ባልደረባ ወይም የድህረ-ዶክ ፕሮፖዛል ሊያቀርብ ይችላል።
2. የ OHSU አማካሪ/ስፖንሰር (ማለትም፣ ፋኩልቲ፣ ድህረ-ዶክ ወይም ሙያ ያለው ዋና መሪ እና/ወይም በእርስዎ የፍላጎት ክልል ተጽዕኖ ያለውን) ይለዩ፤ አንዴ የ OHSU ስፖንሰርን ካረጋገጡ በኋላ የድጋፍ ደብዳቤ ያግኙ።
3. ፕሮጀክቶች በግለሰብ ወይም በቡድን ሊቀርቡ ይችላሉ።

**መስፈርቶች፡**

1. አመልካቾች አንድ ፕሮፖዛል ብቻ ሊያቀርቡ እና በሌሎች ፕሮፖዛሎች ላይ አዘጋጅ ሊሆኑ አይችሉም።
2. ፕሮፖዛል ከ \$10,000 መብለጥ አይችልም።

**የመጨረሻ ቀን**

ሴፕቴ. 15፣ 2021

ማመልከቻውን ለ REI Mini-Grant ኮሚቴ በ [eii@ohsu.edu](mailto:eii@ohsu.edu) እስከ ሴፕቴ. 15፣2021 ያቅርቡ።

**የማመልከቻ እና ማቅረቢያ ሂደት**

ማመልከቻ በአባሪ ህ ውስጥ ያለውን የመዋቅር አብነት መከተል እና በአባሪ ለ ውስጥ ላሉት መመዘኛ መስፈርቶች ምላሽ መስጠት አለበት።

**የግምገማ እና ማሳወቂያ ሂደት**

1. ለ REI የገንዘብ ድጋፍ ዕድል የግምገማ ሂደት ሁለት ክፍል አለው። የመጀመሪያው ክፍል አባሪ ለ ውስጥ ያሉትን መመዘኛዎች በመጠቀም ለመገምገም እና የመጨረሻ አጭቃችን ለመምረጥ ኃላፊነት ባለው ኮሚቴ

የሚደረግ ግምገማ ያካትታል። ሁለተኛው ክፍል የመጨረሻ ዕጩዎችን ማሳወቅ እና የገንዘብ ድጋፍ አስቀድሞ ካልተለየ ከ “የገንዘብ ዕድል ስፖንሰር” ጋር ማጣመርን ያካትታል። ይህ ስፖንሰር የታቀደውን በጀት እና ማንኛውንም የመጨረሻ አርትታት በማመልከቻው ውስጥ ለማካተት ፕሮፖዛሉን በማጠናቀቅ የመጨረሻውን ዕጩ ይረዳል። ቢያንስ አንድ የግምገማ ኮሚቴ አባል የምርምር ዘዴዎችን እና የማህበረሰብ ማዕከላዊ ምርምር አሰራሮችን በመለየት ልምድ ያለው የማህበረሰብ አባል ይሆናል።

2. ድጋፍ ተቀባዮች በሴፕቴምበር 2021 እንዲያውቁ የሚደረጉ ሲሆን የገንዘብ ውሳኔዎች በCDI እና F.R.E.E. ድር ገጻች በተከታታይ ይለቀቃሉ።
3. የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው ፕሮፖዛሎች ብዛት በፕሮጀክቱ ጥራት እና ባለው የገንዘብ ድጋፍ ላይ የተመሠረተ ነው።
4. በአባሪ ለ ውስጥ የግምገማ መስፈርቶችን ይመልከቱ።

**የተሸላሚ ዝርዝር መረጃዎች**

1. የመጨረሻ ሪፖርት በፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ ቀን (ከተፈቀደበት ቀን ጀምሮ ከ 18 ወራት ያልበለጠ) በኋላ በ 60 ቀናት ውስጥ ለREI የገንዘብ ድጋፍ ኮሚቴ መቅረብ አለበት እንዲሁም የተዘጋጁ ቁሳቁሶችን ቅጂዎችን እና የማሰራጨ ተግባራትን (ህትመቶች፣ ፕረዘንቴሽኖች፣ የሚዲያ ሽፋን፣ ድረ ገጻች ወይም የኮርስ ማቅረቻ)፣ ዘላቂነት (የማስቀጠል፣ የማራዘም ወይም የማሻሻል ዕቅዶች)፣ የፕሮግራም ግምገማ (የታቀዱትን ዓላማዎች አሳክተዋል?) ማካተት አለበት። እንዴት ያውቃሉ? የፕሮጀክቱ ውጤታማነት እንዴት እንደተገመገመ) እና ዝርዝር የበጀት ሪፖርት ይግለጹ።
2. ማሰራጨት፣ በዚህ ፕሮጀክት የተገኙ ህትመቶች፣ ፕረዘንቴሽኖች እና/ወይም ምርቶች በጥብቅ ይበረታታሉ።
3. የገንዘብ ድጋፍ ከተደረገ ከአንድ ዓመት በኋላ የአፈጻጸም ሪፖርት የሚቀርብ ሲሆን እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን እድገት፣ መሰናክሎች እና መፍትሄዎች፣ የሰርጭት እንቅስቃሴዎች እና የበጀት ሪፖርትን ማካተት አለበት።

የፕሮፖዛል ማብቂያ ቀን፣ ሴፕቴ. 15፣ 2021  
የአሸናፊዎች ማስታወቂያ፣ ኦክቶ. 15፣ 2021  
የገንዘብ ማከፋፈያዎች፣ እስከ ሴፕቴምበር 2022 ድረስ ገንዘብ መክፈል  
የመካከለኛ ጊዜ አፈጻጸም ሪፖርት ማርች 2022  
የፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ፣ ሴፕቴምበር 2022  
የመጨረሻው ሪፖርት መጨረሻ ቀን፣ ዲሴም. 31፣ 2022

የሂደቱን ግልፅነት ለማበረታታት ሁሉም ተቀባይነት ያገኙ ፕሮጀክቶች ተቀባይነት ያገኙትን ፕሮፖዛሎችን እና የፕሮጀክት ሪፖርቶችን (የመካከለኛ ጊዜ እና የመጨረሻ ሪፖርት) በ OHSU ድረ ገጻች ላይ ለመለጠፍ ይሰማሉ።

**የእውቂያ መረጃ**

ለማመልከቻ ጥያቄዎች እና ጥያቄዎች እባክዎን REI Mini-Grant ኮሚቴን በ [eii@ohsu.edu](mailto:eii@ohsu.edu) ያነጋግሩ።

**አባሪ ሆ፡  
የማመልከቻ ገጽ**

**አባክዎን መላውን ማመልከቻ አንደ አንድ የ PDF ሰነድ ያስገቡ።**

**ክፍል 1፡ የሽፋን ገጽ**

የ REI ርዕስ (የዘር እኩልነት እና አካታችነት/Racial Equity and Inclusion) የገንዘብ ድጋፍ ፕሮፖዛል ማመልከቻውን የሚያቀርብ የአድገት ስልጠና አመልካች(ች) የአውቂያ መረጃ

የአውቂያ መረጃ

- የድጋፍ ፕሮፖዛሉን የሚደግፉ ቁልፍ ሠራተኞች ስሞች፣ ማዕረጎች እና ሚናዎች
- የካምፓስ ኢሜይል አድራሻ ካለ (ohsu.edu)
- ተመራጭ የመገናኛ ስልክ ቁጥር
- የመምሪያ፣ የቢሮ፣ የፕሮግራም ወይም የኒት ስም

**የፕሮጀክት መረጃ፦**

ሁሉንም ሠንጠረዦች፣ ምሰሎች፣ አባሪዎችን የሚያሳይ ሦስት ባለአንድ ርቀት ገጾች (12-ነጥብ ታይምስ ኒው ሮማን ቅርጽ-ቁምሬ) የተገደበ እና የሚከተሉትን ማካተት አለበት፦

- የፕሮፖዛል ርዕስ
- በ OHSU የዘር እኩልነት እና አካታችነትን (REI) ለመቅረፍ ሀሳብዎን እና የገንዘብ ድጋፍ አስፈላጊነትን ይግለጹ። በመልስዎ ውስጥ አባክዎን የሚከተሉትን ያመለክቱ፦

ሀ) የፕሮጀክቱ ቆይታ፣ የመጀመሪያ ቀን እና ማብቂያ ቀን

ለ) አቀራረብዎን ወቅታዊ የሚያደርገው ምንድን ነው?

ሐ) የእርስዎ ሀሳብ አንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ የ REI ግቦች እንዴት ቅድሚያ እንደሚሰጥ

\*\* እንደ የመጨረሻ ዕጩ ከተመረጡ/ሲመረጡ፣ ከእርስዎ 'የገንዘብ ድጋፍ ስፖንሰር' ጋር በአጋርነት የሚጠናቀቅን የታቀደ በጀት ያቅርቡ።

**አባሪ ለ፡ የሽልማት መስፈርቶች**

**ምን የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል፦**

- ንዑስ ኮንትራቶች
- ክፍያ ለውጭ ተናጋሪዎች
- የህትመት፣ የቴክኖሎጂ እና የአቅርቦት ወጪዎች
- ለአደራሾች ወይም ለመሣሪያዎች ኪራይ
- ምግብ ለዝግጅት
- ፕሮጀክቱን ለመጀመር አስተዳደራዊ ድጋፍ

**በገንዘብ ሊደገፍ የማይችለው፤**

- ኋላ የሚመጣ የገንዘብ ድጋፍ የሚሹ ማመልከቻዎች

**የመመዘኛ መስፈርቶች**

1. ከገንዘብ ዕድል ግቦች ጋር መጣጣም
2. ተፅዕኖ እና አስፈላጊነት
3. የትብብር ደረጃ
4. የጊዜ መርሃግብር